

Baptism (into) Christ

"Or do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into his death? Therefore we have been buried with Him through baptism into death, in order that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life. For if we have become united with Him in the likeness of His death, certainly we shall be also in the likeness of His resurrection, knowing this, that our old self was crucified with Him, that our body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin." Romans 6:3-6

Joe McKinney

ወደ ክርስቶስ መጠመቅ

በ Joi Mackinny

ምዕራፍ 1

አንድ ሰው ሲጠመቅ ምን በረከቶች ይቀበላል?

አንድ ሰው በትዕግሥት ሲጠመቅ የዳነ ሰው ይድናል። በአዲስ ኪዳን ውስጥ ይህንን የመዳን ስጦታ ለመግለጽ በርካታ ገጽታዎች ወይም መንገዶች አሉ-

1. መዳን - ማርቆስ 16 15-16

እርሱም ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ያ ያምንና የተጠመቀ ይድናል። ከተዳዳና ከተዳዎች ይፈረድባቸዋል።

2. የኃጢአት ይቅርታ - ሐዋርያት 2 38

አሉት። ኢየሱስም የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ አላችው።

3. የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ ተቀበል - ሐዋ. 2 38 ከላይ

4. ኃጢአቶች ታጥቃቸዋል - የሐዋርያት ሥራ 22 16

"እናም አሁን ለምን ትዘገያለህ? ተነስና ተጠመቁ፣ ስሙንም በመጥራት ኃጢአታችሁ ታጠብ።"

5. ማፅዳት - ኤፌ. 5 25-27

"ክርስቶስ ቤተክርስቲያኗን መውደሱ፣ ቃልም እንዲቀድስ ይወድታል፣ እናም ቃሏን በመታጠብ ራሱን ከፍ አድርጎታል፣ ምክንያቱም ምንም ነገር እንዳለደረገ፣ ርኩስ እና ነቀፋ የሌለባት መሆን አለበት።"

6. መቀደስ - ኤፌ. 5 26 ከላይ

7. ጥሩ ሕሊና - 1 ጴጥሮስ 3:21

"ከጥምቀት ጋር የሚዛመድ፣ ከሥጋ መወገድ እንጂ በመልካም ሕሊና ሳይሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ እግዚአብሔርን ያስቀናቸዋል" ብለዋል።

8. የኃጢአትን አካል ያጠፋል - ቆላ 2:11, 12

በሥጋው ምክንያት በሥጋ መገረዝ በሥጋ መገረዝ በሥጋ መገረዝ እንደሌለው መገረዝ ሆኖአል፣ ደግሞም ከሙታን ባስነሣው በእግዚአብሔር ዘንድ ከእርሱ ጋር ተቀበረበት።

9. ከክርስቶስ ጋር ተነሳ - ቆላ 2 12 ከላይ

10. እንደገና ተወለደ - ዮሐንስ 3 3-5

እላችኋለሁ፡ ይህን እልሃለሁ፡ አንድ ሰው መልሶ. አንድ ሰው መልሶ. አንድ ሰው መልሶ.

11. በክርስቶስ ሞት ተጠመቁ - ሮሜ 6 3-6

እኛ ከክርስቶስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቅን ሁላችን ከሙታን ክብር ሆኖአልና; እኛም የክርስቶስ ብልቶ እንዲደርስበት ከሙታን ጋር ተባብረን ዘንድ እኛ ደግሞ ከእርሱ ጋር እንሆን ዘንድ ከሙታን ጋር እንሆናለን. እኛ የኃጢአት ባሪያዎች ሆናል.

12. የእግዚአብሔር ልጅ ሁን - ገላ. 3 26, 27

በክርስቶስ ኢየሱስ በእምነት የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁና. በክርስቶስ ኢየሱስ የተጠመቃችሁ ሁላችሁ በክርስቶስ ለብሰዋልና.

13. ለክርስቶስ ተበስጥረ - ገላ. ከ 3:27 በላይ

14. ወደ ክርስቶስ ይግቡ - ገላ. 3 27 እና ሮሞ 6: 3 ከላይ

四小D咒 1 - "Nhan旱n" Pm6小 木卯 Nm四 m中吼 | 小! D黑 han旱n n》 00 气岁 nH} nAd | 》

"Nhan旱n 小nm" 气9 气中 叨》 &η弋 Nζn旱吊 卜卜 Pm7中m》 "Nhan旱n" | 小 "(0. 1:3, 气四dh P十Nζnβ卜》
0中四弋 n\$6甲吊 卜卜 叨》 &η弋 Nζn予 卜卜 P0ζn》 》 P%小吊》 PλP巾n han旱n λ0予 | 小

四 3 24 - "Nhan旱n λP巾n 0d小 nH | 予 λ四η; | 予 气》 黑 8小 气》 黑 8J 叨黑φ."

四 6: 11- "气" &卜" 气》 &卜 d'ymλ予 气》 黑 卯小吊卜 | 小, 叨》 Nhan旱n λP巾n 0%小 λβD予 气》 黑 [9吊卜 β吊卜."

四 623 P'ymλ予 黑叨DH卯予 | 小9; P气叨Hλη9c nmv小叨》 0%小吊》 0λP巾n han旱n PHdc四 λβD予 | 小

四 8 1 - - Nhan旱n λP巾n d卜予 λ卜》 白》 n Pd四 "

四 12 5 气岁 η卜甲吊 n》 [》 Nhan旱n λ》 s ληΔ | 》 .

2 吊C 5:17 - . ndHV 四》 四四》 四 Nhan旱n 几 [》 λ&n \$m予 | 小 φ卯 P | 0 <予 | 0C吊 λΔ&φΔ; 气 | [, 气 | [, λ&n | 0C吊 叨m+φΔ. "

2 吊C 5:21 气岁 0气c巾 [| 》 P气叨Hλη9c \sφ 气》 [》 H》 s'ymλ予 jdDφ小》 气c巾》 nd 气岁 勺mλ予 λ黑ζ0小

nd. 3:28 - "λβ卜 禺弋四 [| 叨h Pd四, 0} Dβ四 | 9 Pd四, D》 s Dβ四 n予 Pd四. 卜d吊卜 Nhan旱n λP巾n λ》 s 9吊卜9.

λ. 1: 7 - 0黑卜 λ四η; | 予 nH》, Pm6小吊》 四 βφ小 气》 黑 8小 0d m叨 | 予 叨m》 P0黑d吊》 ncP予 λd》 . "

λ. 1:11 - 0气c巾 小nm cn予 λ0咒 | 小 "

λ. 2 6- "气9" η巾 | 书d子四 气9四 Nhan旱n λP巾n 0d小 P巾四弋 n\$6甲吊 +φ叨mn》 . "

λ. 2: 7 - - "0四叨m0予 H叨》 气》 黑 8小 Nhan旱n λP巾n d'气岁 0d小 弋c | 予 n\$木 气》 禺d》 ηΔ."

λ. 2:13 λ卜》 叨》 气9》 + c中吊卜 P | 06吊卜 Nhan旱n λP巾n [9吊卜 Nhan旱n 黑四 φc0吊ΔΔ.

λζ. 3: 6 λλHη 黒叫卯 D6兜吊9 PληΔ ηΔ早吊9 ND》 %Δ Nhcन早n λP巾n P十n干 offered 芊小》 儿木吊 黒叫卯.

λζ. 3:12 - N氛巾四 N氛四 | 予 N氛四 | 予 s\$予9 N6n 叫十四叫》 λd》 . "

dΔ. 3:9 βV吗四 卜卜 nλ叫 P [| \sφ [qλΔ 氛》 骂 N氛四 | 予 n叫N兜小 \sφ [qλΔ9.

吊d. 2:10 - "N氛巾四 +&8叫, 氛巾四 nIV叫IV右9 IVΔm》 卜卜 dβ 心》 φd右 | 小"

1 ተሰ. 4:16 - "... ... እግዚአብሔር ራሱ የመላእክት አለቃ ድምፅ ከሰማይ ይወርዳል,
በእግዚአብሔር መለከትና በክርስቶስም የሞቴትን በመጀመሪያ ይነሳሉ. "

2 ጢሞ. 1: 1 - እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ በክርስቶስ ኢየሱስ እንደሚመጣው ቃል ኪዳን.

2 ጢሞቴዎስ 1: 9 - "እርሱም ያዳነንና እኛ እንደ ሥራችንና በክርስቶስ ኢየሱስ እንደ ሰጠን ጸጋው እንደ ሰጠን:

2 ጢሞቴዎስ 2: 10 - "ምክንያቱም እነሱ ስለ ተመረጡት, ደግሞም በክርስቶስ ኢየሱስ ያለውን መዳን በክርስቶስ ደግሞ ክብር ይሁን.

1 ዮሐ. 3 5 - "ኃጢአትን እንዲያስወግድ እንደ ታየች ታውቃለችሁ. በእርሱ ውስጥ ኃጢአት የለም."

1 John 5:11 ይህም እግዚአብሔር የዘላለምን ሕይወት እንደ ሰጠን ይህም ሕይወት በልጁ እንዳለ ምስክሩ ይህ ነው.

ማስታወሻ 2 እነዚህ ጥያቄዎች ብዙውን ጊዜ የሚሉት "ለመዳን መጠመቅ አለብኝ?" ከጠየቅን መልስ ለመስጠት ቀላል ሊሆን ይችላል-

ለመዳን ከመንፈስ ተወለድሁ ከመንፈስም የተወለድኩን?
"እንዲድኑ ኃጢአቶቼ እንዲታጠብብኝ እፈልጋለሁን?"

"ለመዳን የእግዚአብሔር ልጅ መሆን አለብኝ?"
ለመዳን ክርስቶስ 'በክርስቶስ' መሆን አለብኝ?

ለእነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች የሚሰጠው መልስ ተመሳሳይ ነው - ("አዎ!") - እነዚህ ሁሉ በረከቶች ከተሰጣቸው "ከክርስቶስ ጋር"

እንሆናለን. ማለትም እኛ ለመጠመቅ ተግባር ውስጥ ወደ ክርስቶስ እንመጣለን ማለት ነው. ጥምቀት ለኃጢአተኛ መዳን አስፈላጊ ነው!
የጥምቀት ተግባር መዳንን የሚያበቃው ሥራ አይደለም ብሎ ማስታወሱ ጥሩ ነው. ይልቁንም ይህ በዚህ ጥናት በሚቀጥለው ክፍል

እንደሚመለከት "በመልካም ሕሊናህ, እግዚአብሔርን በመልካም ህሊናችን አማካኝነት."

- No one as Jesus saves everybody
- Those who disobey, do not obey Christ and His message of redemption

ጥያቄዎች

1. የተወገዙት እነማን ናቸው?

- Jews
- The blind
- Those who are not born again

2. የእግዚአብሔርን መንግሥት የማያየው ማን ነው?

- False
- True
- False

Be baptized into Christ's

3. የተተገተለ ትምግ የማያመነው አማኝ ወደ ሞቱ ተጠመቀ.

4. ሁሉም በክርስቶስ ውስጥ ያሉት ሁሉ በሁሉም መንፈሳዊ በረከቶች ተባርከዋል

5. አንድ ሰው ለመዳን ምን ማድረግ አለበት?

- No one as Jesus saves everybody
- Those who disobey, do not obey Christ and His message of redemption
- Jews
- The blind
- Those who are not born again
- True
- False
- True
- False
- Be baptized into Christ's

Be born of the water and Spirit አይደለም. ይልቁንም ጥምቀት

የሚያደግ ለእርሱ ጸሎትን፣ አብይታ፣ አብይታዎቻችንን የኃጢአት ስሜት እንዲያንጸባርቅ ለማድረግ ለእሱ ጸሎት ነው.

- Be a child of God
- Be in Christ
- All the above

በአዲሱ ዓለም አቀፍ ሸርኸን ውስጥ "በአምላክ ላይ ጥሩ ሕሊና ቃል መያዣ ነው" ምክንያቱም

ጥሩ ሕሊና እንዲኖረን "ለ" "" "ወይም" እስከ "የኃጢአት ስርዓት በመላክ ላይ አሁን የዳነ እና ጥሩ ሕሊና አለን.

ነገር ግን እንደዚያው ሌሎች ሌሎች ትርጉሞች እንደ ሚያመለክተው እንደ ይግባኝ ነው

"የኃጢአት ስርዓት." ይህ ጥምቀት ለጥቂት ጊዜ የተካተተ ጸሎትን ያካሂዳል, ይህ ጥምቀት በእርግጠኝነት እርሱ ምንም እንደሌለ ያደርገዋል.

ይህ ለመተርጎም ቀላሉ ሐረግ ያልሆነ ይመስላል. ቤሲሊ-ሙርኔ ይህንን አስተያየት "

የተከራከረው ሐረግ ለመጥፎ ሕሊና ይኑራችሁ ወይም 'ለአምላክ ጥሩ ሕሊና እንዲኖር ለአምላክ መኖሯን' ለአምላክ መገንባቱን 'ሊባል ይችላል.

እርሱ ኃጢአተኛው አይደለም "እንደገና ኃጢአት ፈጽሞ እንደማያደርግም ቃል እገባለሁ!" ያ ያድገው. ይልቁንም በጥምቀት ሥራ የሚጮኽ ነው. ጌታ ሆይ! እባክህ አድነኝ! " ያ ያድገው. የጥምቀት ትርጉም ይህ ነው.

ዕብ. 9:13, 14 "የፍየሎች ደም እና የበሬ አመድ እና የሆድ አመድ ያላቸውን አመድ ያሉ ከሆነ ረከሱ,, ለሥጋ ለማንነፃው ቅድስና ይቀድሱ,

የዘላለም መንፈስ ቅዱስ በአምላክ ላይ እንከን የለሽ ሕሊናህን ለማፅዳት ሕያው የሆነውን አምላክ እንዲያገለግል ነው.

ወደ ሮሜ ሰዎች 6: 3 ወይስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን የተጠመቅን ሁላችን ከሞቱ ጋር እንደ ተጠመቅን አታውቁምን?

የሐዋርያት ሥራ 22:16 ተነሱ ስሙንም ስሙ እየጠራችሁ ኃያል ሆናችሁን ታጠብቁቸው. "

1 ኛ ጴጥሮስ 3 21 "ጥምቀት ከሥጋ መወገድ አይደለም, ነገር ግን በኢየሱስ ትንሣኤ በኩል ወደ አምላክ ትንሳኤ ወደ አምላክ ይማልዳሉ."

ከእነዚህ ውስጥ ሕሊናችን በክርስቶስ ደም ሕሊናችን እንደጸዳ እንገነዘባለን, በጥምቀት ደሙን (ሞት) እና በጥምቀት ለማዳን ጌታን እንጠራለን. እነዚህ ሰስት መግለጫዎች ፍጹም በሆነ ሁኔታ ይጣጣማሉ. በመጠመቅ ውስጥ, እርሱ ክርስቶስ በክርስቶስ የኃጢአት ክፍያ መስቀሉ ህሊናችንን የሚያነጻው, እግዚአብሔር ሕሊናችንን የሚያነጻ ስለሆነ በመጠመቅ እርሱ ክርስቶስን በክርስቶስ የኃጢአት ክፍያ መሥዋዕት ሕሊናችንን እንዲያነጻ ነው.

የሚጠመቀው ሰው በእውነት ኃጢአቱን ይቅር እንደሚለው (ኃጢአቱን በመመለስ ህሊናውን የሚያጸዳ ከሆነ) ከኃጢአቶቹ ስርዓት ለመጠየቅ ወይም ለመጠየቅ ወይም ለመጠየቅ አልቻለም. እንዲህ ያለው የመረዳት እጥረት ጥምቀቱን የሚያመለክተው ጥምቀት "ያድነው" ጥምቀት አይደለም.

መደምደሚያው, ከእግዚአብሔር ጋር አንድነት መገኘታችን, በእግዚአብሔር በክርስቶስ ጋር መሆን የሚገኘው በክርስቶስ ጋር በመተማመን ሕሊናችን አምላክን የሚለምንበት ጊዜ ነው. እኛ በተጠመቅን ጊዜ ይህንን እናደርጋለን. ጥምቀት በክርስቶስ ሞት በመስቀል ላይ የተመሠረተ እምነት ወደ እግዚአብሔር ጮኽ. ጥምቀት በመጽሐፍ ቅዱስ "የኃጢአተኛ ጸሎት" የግድ ሳይሆን ተረድቶ ሳይሆን እርምጃ አይደለም.

c. ቆላስይስ 2:12 - "እናንተ ደግሞ በእምነት የተነሣው በጥምቀት ደግሞ ከእርሱ ጋር ተቀበረ ከሙታን ባስነሳው በእግዚአብሔር ሥራ ውስጥ."

ለአዲሱ ሕይወት መነሳት፣ በአዲሱ ሕይወት ውስጥ የሚከናወነው በእግዚአብሔር አሠራን ወይም በ

መሥራት. እኛ እኛ እኛን በጥምቀት ሥራ ለማዳን በእግዚአብሔር ታሞኑ ነበር. በመጠመቅ ውስጥ፣ በእግዚአብሔር ሥራ ላይ እምነት እንዳለው ልብ በል. ጥምቀት የእግዚአብሔር ሥራ ነው.

ስንጠመቅ እግዚአብሔር እየሠራ መሆኑን እናምናለን. እሱ በእምነቱ በእሱ ላይ ነው

ይሰራል! ጥምቀታችን ውጤታማ ለመሆን አምላክ ወደ አዲስ ሕይወት ለማዳን እየሠራ መሆኑን ማመን አለብን.

እንደገና, ለማዳን እና እርሱ በክርስቶስ ደም የመንፃት ኃይል ላይ የተመሠረተ መሆኑን ለማመን ወደ እግዚአብሔር መጮህ ነው.

የጌታን ስም, የቃላት ጥናት ስም ይደውሉ

የጌታን ስም ለመጥራት እርምጃ ለመውሰድ ማለት ነው. እያንዳንዱን ጥቅስ በራሱ አውድ እና እርስዎ ያንብቡ

የጌታን ስም መጠራት, ለማዳን, ለመባረከል, ለመጠበቅ, ለመዳን, ለመዳን, ለመገዛት, ወዘተ ማለት ወደ እግዚአብሔር መጠራጠር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ያስተውላል.

1 ነገሥት 18:24 እንግዲያው የአማልክቶችህንም ስም ትጠሩ ዘንድ የእግዚአብሔርን ስም እጠራለሁ; እኔም የእግዚአብሔርን ስም እጠራለሁ. እናም በእሳት የሚመልስ አምላክ, እርሱ እግዚአብሔር ነው. " ሕዝቡም ሁሉ መልሰው. ይህ ያ መልካም ሀሳብ ነው አለ.

2 ነገሥት 5:11 ንዕማን ግን ተ were ጣና የአምላኩን የእግዚአብሔርን ስም መጥራት: ከሥጋዬም በላይ እጁን ይፈውኛል.

መዝሙር 105: 1 - "ኣህ, እግዚአብሔርን አመስግኑ! ስሙን ጠራ. ሥራውን በሕዝቦች ውስጥ አውቅ."

መዝሙር 116: 3-4 - "የታሸገኝ የሞት ገመዶች, የመቃብር ጭንቀት በእኔ ላይ መጣ, እኔ ነበርኩ

በጭንቀት እና በሀዘን ማሸነፍ. በዚያን ጊዜ. ጌታ ሆይ ሆይ, ሕይወቴን አድነኝን እለምንሃለሁ! "ብዬ እጠራ ነበር.

መዝሙር ዳዌቅ 116: 13 - (nkjj) "የመዳንን ጽዋ አነሳለሁ የጌታንም ስም እጠራለሁ."

መዝሙር 116: 17 "የምስጋና መሥዋዕት አቀርባለሁ, የጌታንም ስም እጠራለሁ."

ትንቢተ ኢሳይያስ 12: 4 በዚያን ቀንም 'እግዚአብሔርን አመስግኑ, ስሙን ጠራህ. ሥራውን በሕዝቦች መካከል አሳውቁ; ስሙ ከፍ ከፍ አለ ቅላላችሁ."

ትንቢተ ኢሳይያስ 64: 7 ራሱን የሚጠራችሁ ማንም የለም; ራሱን የሚይዝህ ማን ነው?

ሰቆቃወ ኤርምያስ 3:55 - "አቤቱ, ስምህን ከዝቅተኛ ጉድጓድ ውስጥ አደረግሁ."

ኢዩኤል 2:32 - "የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ የሚያመልጡትን ሁሉ በኢየሩሳሌም ይኖራል.

ሰፎንዖስ 3: 9 - "ሁላችሁም ሊያገለግሉት ትወዳቸዋለሁ የእግዚአብሔርንም ስም እንዲጠሩ የዚያን ጊዜ ሕዝቦች 'እንግዲህ ለሕዝብ' እሰጣለሁና.

~~ዘካርያስ 13: 9 - ሦስተኛውን ክፍል በእሳቱ በኩል አመጣለሁ ብርም እንደ ተጣለ እና~~

እንደ ወርቅ መሞከር እነሱን መሞከር. እነሱ ስሜን ይጠሩታል እኔም እመልሳቸዋለሁ. "እነሱ ሕዝቤ ናቸው 'እላለሁ' - 'እግዚአብሔር አምላኬ ነው' ይላሉ."

ሐዋእስ 2 21 የጌታን ስም የሚጠራው ሁሉ ይድናል.

የሐዋርያት ሥራ 9: 14 እነሆም ስምህን የሚጠሩትን ሁሉ ለማሰር ከካህናት አለቆች ሥልጣን አለው.

6. P%小》n 駟 d 叨m6予 D 黒 λ》s 4β | 予 気 駟 岔 i m6小 | 小

駟b6\$ 3

P\sq 予 駟Vc予

P 四白黒φ 予 駟Vc予 (気 駟 | 予 λ》s 巾小 i m 叨φ 勺 mλ右 βφc P叨d 叨 「卜》 気》 &n | Hη β&ΔΔ. ndHV P予岁小》 予hhd岁 | 予 四d予 駟》 四d予 気》 黒 「 | 四D中吊》 λn&cd2 | 小

True

False

True

False

True

False

True

False

True

False

True

False

ይህንን ቃል ለመረዳት እንድንችል የሚረዱ እኛ ከጎነ በኩል፣ የቤተክርስቲያኑ ዓምድ እና ለቆሽሽ፣ የበሰበሱ፣ የጥፋተኝነት፣ ኃጢአተኛ.

ደግሞም ጻድቃን እንደ ሆኑ በቅንጦት የተያዙ ሁለት ሰዎች ወደ ቤተ መቅደስ ወጡና ሌሎች ሰዎች ወደ ቤተ መቅደስ ወጡ. አዋራጆች፣ ፍትሃዊ፣ አመንዝሮች፣ ወይም እንደዚህ ቀረጥ ሰብሳቢው. በሰምንት ሁለት ጊዜ እጽማለሁ፣ እኔ ካገኘሁት ሁሉ አሥራትን እከፍላለሁ. " ቀረጥ ሰብሳቢው ዓይኖቹን ከአንድ ርቆ ቆሞ ዓይኖቹን ወደ ሰማይ ከፍ ለማድረግ እንኳ ጣት ኃጢአተኛው ሆይ! እላችኋለሁ፣ ከሌለው ይልቅ ይህ ሰው ወደ ቤቱ ሄደ. ራሱን ከፍ የሚያደርግ ሁሉ ይዋረዳልና.

a. ትክክለኛ መሆን ሲባል ምን ማለት ነው? መጽደቅ ምንድነው?

መጽደቅ የሕግ ቃል ነው. መጽደቅ፣ በወጣት ትንታኔ ከንጂናል ክዳን ውስጥ የተገለጸው "የፍርድ ውሳኔ፣ ትክክለኛ፣ ትክክል፣ ትክክለኛ፣ የማወጅ ወይም ለማወጅ የቀኝ ፍርድ ነው" ማለት ነው. የእርሻ መዝገብ ቃላት የአዲስ ኪዳን ቃላት ትክክለኛነት እንዳለው "ጻድቃን፣ መጽደቅን፣ ነፃ ማውጣት ነው" ይላል.

ትክክለኛ የሆነ ሰው ጻድቅ እንዲሆን ተብሎ ተጠርቷል ወይም ተጠርቷል. (ተመሳሳይ የግሪክኛ ቃል ተተርጉሟል

"በቃ" 33 ጊዜ "33 እጥፍ" ጻድቃን "41 ጊዜ ተብሎ ተተርጉሟል. አንድ ሰው ጻድቁን ከመግለጽ አንድ ሰው አንድ ሰው መሆኑን ማወጅ.

ምናልባትም "ፍትሐዊ" እና "ጻድቃን" ለመተርጎም ተገቢው መንገድ ለመተርጎም የሚረዱት ሁለት መንገዶች ናቸው. ኃጢአት አለመኖር በአምላክ ፊት ተቀባይነት የለውም. ኃጢአታችን "የተቀቀለ" እና እንዲሁም የክርስቶስ ጽድቅ "አክሏል". መጽደቅ ወንጀለኛው ወንጀል ከፈጸሙት ወንጀሎች ንጹሕ ብቻ በማይተምበት ጊዜ እሱ ጻድቅ ሰው እንደሆነም እንዲሁ ያውጃል.

"ጻድቃን" እና "ጻድቃን" በመሆናቸው 'ጻድቃን በመሆን' መካከል ልዩነት አለ. እኛ ነን የምንደግገው ቅጽበት ፍሰት. በመንፈሳዊ እያደገ ስንሄድ ሕይወታችንን እየፈጸም ነው

የክርስቶስ ምስል. መጽደቅ በክርስቶስ ያለውን ጽድቅ የሚያገኛችሁ በእርሱ የሚሆነውን የእግዚአብሔር ሥራ ብቻ ነው.

ሁለት ዓይነት ጽድቅ አሉ. በስጋ ውስጥም እንኳ ብናመልከው ከዕብራውያን ዕብራይስጥ ዕብራይስጥ. ነገር ግን በሕግ ያለው ጽድቅ ነቀፋ የሌለበትን አገኘ. ነገር ግን እኔ ክርስቶስን ከጠፋብኝ በኋላ ከሕግ ይልቅ ከቁጥር ውጭ አድርጌ እንዳላገኘሁ ሁሉ ከሕግ ይልቅ ከቁጥር ውጭ እንደ ሆነሁ ነው; በእምነት መሠረት ከአምላክ የመጣው ጽድቅ (ይህ ጽድቅ ነው).

b. እኛ ግን (የተስፋፋ) በእምነት በእምነት ነው.

"ሰው ከሕግ ሥራ ጋር በእምነት እንዲጸድቅ እንቆጥራለንና. (ሮሞ 3:28)

"ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው እምነት ውስጥ አንድ ሰው በሕግ ሥራ እንዲጸድቅ ስላወቀ

እኛ በክርስቶስ ውስጥ በማመን ሳይሆን በክርስቶስ በማመን እንጸናለን፣ በሕግ ሥራ ምንም ሥጋ አይጸናም። (ገላትያ 2:16)

"ጻድቅ በእምነት በእምነት ይኖራል" የሚለው ሰው በእግዚአብሔር ፊት በሕግ አይሰጥም "(ገላትያ 3 11)

ይስተኞች ነን፣ እናም ለተለያዩ ምኞቶች እና ተድላን ያሳድጋለን፣ እናም እንደዚሁ የእግዚአብሔር ቸርነት እና ለሰው ልጆች ያለው ፍቅር፣ በአዳኛችን በኩል፣ በአዳኛችን በኢየሱስ በኩል የገባነውን መሠረት በማድረግ፣ እንደ ዘላለም ሕይወት ተስፋችን ወራሾች በመሆን ጸጋን። (ቲቶ 3: 3-7)

"ነገር ግን እግዚአብሔር የሚወደውን ባለ ጠግነት፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለ ጠግነት፣ ከክርስቶስ ጋር ጸጋ ስንሆን፣ ከክርስቶስ ጋር ጸንታችሁ ሳትገኝ ከክርስቶስ ጋር ጸንተን ትነሣቃለን; እና ከራሳችሁ እንደ እናንተ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። እግዚአብሔር; ማንም ሰው እንዳይመካ፣ በሥራው ሳይሆን፣ በውስጣችን እንድንሄድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማግኘት በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጥረናል። (ኤፌ. 2: 4-10)

c. በእነዚህ ምንባቦች ላይ የተመሠረተ አንዳንድ ድምዳሜዎች-

አምላክ ለማዳን ያነሳሳቸው ልባዊ ምህረቱ፣ ደግነት፣ ፍቅር እና ጸጋ የእሱ ነው።

A quionss ድርጊታችን አላህን ወደ ጸጋ አልወቀረም። የእግዚአብሔር ጸጋ ወደ እሱ አንድ እርምጃ እንድንወስድ ያነሳሳን።

P 'አምላክ እንዲድኑ የማይገባቸውን ኃጢአተኞች አድናቆት የለውም። ጸጋ ያልተስተካከለ እና ያልተገተተ ሞገስ ነው። ማጠንከርም በእምነት በእምነት የዳነን ነው።

R ድነትም የክርስቶስን ነቀፋ ነው።

Word ቁጣ ዕዳ ነበረበት እንጂ ጸጋ ነው።

Ansons እኛን ከኃጢአታችን አናድንም፣ ይልቁንም እግዚአብሔር እንዳዳን አናገኝም።

R መዳን የእግዚአብሔር ስጦታ ነው።

Ro መዳን በእምነት ነው።

የመኖር (ታዛዥ) እምነት የእግዚአብሔርን ጸጋ የምንቀበልበት መንገድ ነው።

ለመዳን የሰዎች ምላሽ ያስፈልጋል። ለመዳን፣ እንደ ኃጢአታችን መስዋዕታችን ሁሉ በኢየሱስ መታመን አለብን። የጻድቅ ሥራዎቻችን ሁሉ መዳንን እንደ መዳን መንገድ አልተካተቱም።

የክርስቶስ ፍጹም ታዛዥነት ለእኛ የተሰጠውን መዳን ተገቢ ነው።

The የተዳንነው በቂ ስለሆንን ግን በክርስቶስ ሥራ ውስጥ በቂ ስለሆንን ነው።

ጥምቀት አሁን ያድነን (1 ጴጥሮስ 3: 21) ውጤታማ ለመሆን እንደ እምነት መመደብ አለበት. መሆን አለበት ሀ

በክርስቶስ ውስጥ ያለንን እምነት ለመግለጽ - መስጠታችን! ያለበለዚያ በጥምቀት መጽናት ማለት ነው ማለት በእምነት ሳይሆን በሕግ ሥራዎች ጸድተናል ማለት ነው.

ጥያቄዎች

1. አምላክ ከፈቃሳቸው የጥምቀት ውኃዎች ጀምሮ ከትንሣኤው የሚከተል ሰው ከፈቃደኝነት ይናገራል ወደ ዘላለም ሕይወት ይመራናል

True

False

True

2. 巾甲吊 d几木吊 叨λη駟 〇四sζ叨\sq> λ〇咒

False

True

False

3. 9sq [9\sq 〇叨 [> 9s中> 叨 [> λ>s 9萃小

On the basis of deeds done in righteousness

By God's mercy by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit

4. 巾小十〇几 | 小

True

False

5. 8甲吊 〇氛駟 | 予 λsqλ吊Aλ9; P氛叨Hληηc nmv小 氛>黑 [| 氛9>+βU P氛叨Hληηc nmv小 | 小 氛>骂 n氛9>+ λβ黑d吊卜駟 λβ黑d駟 〇IV6甲吊駟h>}予.

駟b6\$ 4.

〇氛駟 | 予 m駟φ予 氛9 四白黑φ

"nhcn早nJc +m叨书" 氛>黑 氛駟 | 予 叨书mc 氛>禺d〇予 氛9 氛>黑 氛叨Hληηc PH&φ黑 P氛叨Hληηc 予氛HH 叨禺予 Pd〇予駟 氛巾> d叨小HH &中黑岁 叨 [9吊>> d叨躬nc m駟φ予 氛駟 | 予 氛>&αc i 吊λ nAv小nJc 叨n四四予 β吊dλ?

叨黑φ 〇nhcn早n 〇四叨> | 小 P四ζ〇m 4d四. 〇+dβ駟 m駟φ予 〇nhcn早n 氛>黑 λ禺; P叨小叨> 予c个駟 氛>禺d小 叨小P予 λd〇予.

3: 27-9 n₉>十 Jc n_{hcn}早 n_{Jc} λ>s 予 「> H>s P+₁₀ 叨中吊卜 卜d吊卜 N_{hcn}早 n_{dηη}吊 Aλ. λβ 卜 禺弋 Dβ_四 叨₁η弋 Pd_四 N₁ Dβ_四 | 9 巾小 Pd_四 D>_四 「 | n_予 Pd_四 卜d吊卜 N_{hcn}早 n λP₁₀巾 「9吊卜 9吊卜 9. Phcn早 n 「9吊卜 n₉>十 四 n₉d_巾 P+₁₀干中 λ 气>黑 「 | :

D6_吊 9吊卜.

b. Nd_予 3 27 Nm_四予 dβ 气>黑 n_四 | 右 λ+₁₀巾_四 气巾 nd 气_四 | 予 气P+D₁₀予 | Nc N₁βmc 27 小nm₁d_小> 予c个9_小 d_叨禺_予 P_四>吊λ_予 η_弋弋岁_小 叨>N_s P+98_予. 小_黑-_木\$ 小_{nm} | 小_A小_木n d_m四_予 P_m巾_小d_四>s> | 小? n₉小_心η_m Jc P_叨mm_叨小_气>悬_予 | 小? (Nd. 2 16)? 木_φc_小 N_木φ_d弋. 小_黑-_木\$ 叨_w弋_予 "n_{hcn}早 n_{Jc} λη_弋小 P+₁₀叨_书 卜d吊卜_四 Phcn早n> 十_叨书. (3 27) | Nc_叨> βU λ₁₀λ P_φ黑_叨小 "气₉>十 N_{hcn}早 n λP₁₀巾 N_四 | 予 P_气叨₁η_弋弋 λ_念吊 9吊卜" (书mc 26). P_m四_予 予c个_四 N_{hcn}早 n 气_四 | 予 η_λ+_黑N_dφ η_λ+_叨w_弋+ d_A小_木n h_{hc}四>四 干β_禺 Pd_小四. 书mc 27 n₁βmc 26 Jc 气₁λ n 「 | A_小木_n d_m四_予 P₁₀巾_小 四_mφ_四四>四 干β_禺 Pd_小四 气₉ 叨6 P_叨巾 nd 「 | n 「 | 小 P_叨cU 叨_叨小₁ N+_四 P_λφ> 卜_小 气₁n+_φ小 | 小 | Nc_叨> N₁βmc 27 dβ 木_φc_小 27 λ_卜>四 几 「> N_叨 N+_中6_i U_叨 N+_中φ_叨 | 予 N+_中6_i hcn早 n N_气小₁+_岁 气_四 | 予 dβ 气₁+_四 | 小-

叨m₁φ.

nd_{HU} m_四予 四_d予 | 小? N₁y 小_{nm} n_叨m_叨φ P₁₀d_m | Nc 四_d予 | 小 N_{hcn}早 n 气_四 | 予 四_d予 | 小 λβ_黑d_四 βU m_四予 λP₁₀巾 P_气叨₁η_弋弋 λ_竺 叨 「卜> N_四叨> 叨_四小_予 λ_d予. m_四予 6_巾> 气>黑 勺_mλ_小吊> 叨₁V_φb_予 λ_φ弋_d弋_小

m_四予 P_叨小 P_气叨₁η_弋弋 予₁η₁予 几 「> P_叨小 P_气叨₁η_弋弋 予₁η₁ d_叨 「> &中_黑岁 叨 「9吊>> d_叨小₁η &中_黑岁 叨 「9吊>> d_叨&+, N_{hcn}早 n 小_{nm} 气_四 | 予 气>禺_小 λ+_叨d_四 气>黑 λ_禺; λP₁₀巾 η_叨叨_小予 n 「 | } W_弋 | 予 | 小 (黑_cλ)

m_四予 气_岁 P_四黑_c小 P_λφ IV6 | 小. 叨>, m_四予 λ_四d_h P+₁₀叨_小 λ_四d_h | 小

n_{hcn}早 n_{Jc} λ>s | 予 P_四>w₆予 气_四 | 予, n₁d_予 P_气四 | 予 P₁₀>H_n 心_ηm_{Jc} P_叨mm_四 | 小

"P_叨禺> 气_φ" 四_d予 N₁V_λm> P+₁₀巾_小 P_H&φ_黑予_bη₁予 n_ηη | 小 气_四 P_叨小₁η 巾_小 叨_禺> 小_s | 小 N₁η> 2h 气 | HU 予₁η₁予 >R_λ W_弋 | 予 β 「9_卜.

c. m_四予 气_岁> d_四禺> N_{hcn}早 n n_叨小_叨> 叨_dP_予 Pd_予四 巾_小> d_叨小₁η &中_黑岁 叨 「卜> d_叨&+_四 N_{hcn}早 n n_λm> dβ P+₁₀w_弋+ 予₁η₁η Dβ_四 n | n_c4_予 d_四φ₁ D_黑 W_弋 | 予 叨_叨h | 小 m_四予 P_勺m_小吊> 叨₁吊> P_λ弋 | 予 IV6 气>黑₁d_予 N_{hcn}早 n P_叨小_叨> N_λcβ +_黑η β_D巾_禺λ. d_叨禺> φ_s叨-φ_s叨 卜_小 m_四予> N_予h_λ P_叨nd_nλ_予 η_弋弋岁_小 叨>N_s 气>黑 气_四 | 予 叨₁禺_予 | 小 四_d予_四

四_d予_四 叨₁四_叨> | 小

N_{hcn}早 n 气>黑 「 | hcn早 n

λ>sP_叨m_叨φ 巾_小 N₁y 小_{nm} +_四吊 N_叨m₁> sc₂予 dβ η_予 λβ_黑d_四. 气_岁

气_四 | 予 D_黑>n_木 P_叨叨₆> 气₉>n_木 D_黑>n_木 P_叨叨₆小> U_ηη d_四n+_ηη_λ N_m四 m>中_中 叨 「> λ_d弋_小 m_四予 气₉ m_四予 P_叨小₁ηsc₂予 n_气四 | 予 P+₁₀dP | 小 βU λ_n+_ηη_η W_弋 | 予 | 小

d. Om̄p̄p̄ hcn̄n̄ > d̄h̄d̄ > "Ōhcn̄n̄ Ōhcn̄n̄" 𐌆9 "hcn̄n̄" nhcn̄n̄c m̄p̄p̄p̄ 小叨dh̄小卜. Ōλ叨
d叨9\$ m̄z̄予 d四s̄叨 Dβ̄p̄p̄ Ō\sq̄ IV6甲吊 (Ō\sq̄ IV6) 叨 [> "(ŌŌd̄予) 5: 4) βU Ōd̄予) 3:26, 27 βU 木φc)小 | 小.
Pm̄p̄p̄予 λn̄&d2 | 予 d四z̄Ōm̄Ōd̄予) 3:27 > d叨m̄p̄n̄ Ōφd̄卜 Ō十Ō几小 λ小s̄小nm̄ n̄叨四予 小nm̄ 四n̄ŌŌ予 λ叨予λ
| 小Ōd̄予) 326, 27 m̄p̄p̄予 𐌆四 | 予 P十H Dβ̄p̄p̄ P十Ōd8 𐌆四 | 予 | 小 𐌆岁 nd̄勺m̄λ小吊 > 叨IVφb̄予 Ō四s̄叨, m̄p̄p̄予 D黑
hcn̄n̄ 𐌆 > 叨md̄ > hcn̄n̄p̄p̄ d̄h̄d̄ 9λ. nhcn̄n̄c P十d̄Ō叨, Ōhcn̄n̄ 十咒\$λ

驛b6\$ 5

λ>s 巾小 氐>&m叨φ 叨吸d予 }d0予 φs叨 卜z小 λd?

True

False

True

False

True

False

True

False

being clothed with Christ

Being covered by

entering into Christ

coming into a saving relationship with Christ

all the above

P侖岁> η萃岁 λ禺岁吊> nd [| P叨禺9吊> 卜z小η予 | 小、儿d 叨>ns Pc駟 λP巾n d勺mλ十昂吊 黑ζη小勺mλ十昂吊
P十n | Hvj>勺mλ十昂吊> 四四m予 λn&d2 | Nc

3.小& λP巾n勺mλ十昂吊> d四禺> 駟> λ黑ζη?

a. ኢየሱስ ሰው ሆነ. ኢየሱስ ከመምጣቱ በፊት እርሱ እግዚአብሔር ነበር (ዮሐ. 2 1) ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ነበር (ፊልጵ. 2 6). ግን የሰው አዳኝ የሰው ልጅ እና መለኮታዊ መሆን አለበት. ያለበለዚያ, የሰውን ኃጢአት ተሸክሞ አልቻለም. እሱ ባዶ ነው እራሱ ... በሰው አምሳል ይመጣል. "(ፊልጵ. 2 7).

b. ክርስቶስ ኃጢአታችንን ኃጢአታችን ሆነናል. "ግን ስለ መተላለፋችን ተወለደ; ብርድ አምጥተን ነበር; እግዚአብሔርም ስለ እኛ ኃጢአት ሁሉ በእርሱ ላይ ተቀመጠው" (ኢሳያስ. 53: 5, 6) ኃጢአት የሌለበት ለእኛ ኃጢአት አደረገው. " (2 ቆሮ. 5:21) "በራሱ በኃይሉ ውስጥ ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸክመ" (1 ል. 2 24). ሌላ ማንም አይችልም

የሰው ኃጢአት ተሸካሚ ይሁኑ.

c. ክርስቶስ የኃጢአት መባችን ሆነናል. "እግዚአብሔር በደም በእምነት አማካኝነት የኃጢአት ክፍያ መሥዋዕት አድርጎ አወረደው" (ሮሜ 3 25). "ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ" (1 ቆሮ. 15 3). "ስለ ኃጢአታችን ራሱን የሰጠው" (ገላትያ. 1 4).

d. እሱ ያድጋል. አሁን ግን ክርስቶስን ከሚያምቱት ሰዎች መካከል ከሙታን ስለ ተወለደ: የሰው ልጆች ሞት ከሞት ስለ ተከሰሱ; ሁሉ በአዳም እንደሚሞቱ እንዲሁ ሁሉ በክርስቶስ ደግሞ ሕያዋን ይሆናሉ. (1 ቆሮ. 15 20-22). ለእኛ የተነሣው "እሱ ነበር"

መጽደቅ "(ሮም 4 25)

e. እርሱ ለእኛም ዓለም ውስጥ የሚሠራው በእግዚአብሔር ቀኝ ነው. ስለእነሱ የሚመዘኑት ጊዜ ሁል ጊዜ የሚመዘኑ. "ስለሆነም ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል (ዕብ. 7 25). "በመግለጥ, ጻድቃንን" "አብን የሚናገር አንድ አለን, ጻድቁ" (1 ዮሐ. 2 1). "ከሞተ በኋላ እስከሞተበት ጊዜ ድረስ ለሕይወት የሚደግፈው ክርስቶስ ኢየሱስ በእግዚአብሔር ቀኝ ቀኝ ነው እናም ለእኛም ዓለምንም ይሠራል

(ሮም 8:24)

f. ክርስቶስ ሌሎች ብዙ ነገሮችን ለሰው ጥቅም አደረጋቸው, ነገር ግን እኛን የመዋጀት በሞቱበት መንገድ ነበር. ለምሳሌ ያህል, የተራራውን የተነገረውን ስብከትን ትቶናል, ግን ይህ ትምህርት ቤዛዊ አይደለም. የሚያድነው ወንጌል የክርስቶስ የኃጢአታችን ሞት ነው (1 ቆሮ. 15: 3, 4). የ

የደህንነታችን ምንጭ የክርስቶስ ደም ነው.

g. ኢየሱስ ያደረገው ነገር "ወንጌል" የሚል ትርጉም አለው, "ምሥራች!" የሚል ትርጉም አለው. በማርቆስ.

የተቀመጠ. እኛ ካለመናለን እኛ አንፈልግም ወይም እንጠመቃለን.

ጥያቄዎች

1. የኃጢአትን ይቅርታ እና የዘላለም ውሸትን የሚሰጥ ማነው?

2. በኃጢአት የሚደመሰሰው አንድ ሰው ሊቀመጥ አይችልም
መዳን.

False

3. ወንጌል - የኢየሱስ ወንጌል ወንጌል ምንድነው?

- God became man - Jesus of Nazareth
- Christ became our sin-bearer
- Christ became the sin offering by His death
- God raised Christ from death back to LIFE
- Christ returned to Heaven to intercede for us
- All the above

True

False

4. አንድ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታቸው እና በጌታቸው አዳኛቸው ነው እሱን

- Leads to salvation
- Causes one to change from their selfish sinful life to God's way of life
- Same as salvation

5. ንስሐ መግባት

ምዕራፍ 6

እንዴት የጠፋ ሰው መዳን ያለበት ነገር ኢየሱስ እሱን ለማዳን ካለው ነገር ጋር ይዛመዳል.

የመድኃኒት ሁኔታዎች በስልክ ቁጥር አንድ መሠረት በሆነው በሥልጣን ላይ የታዘዙ አይደሉም ቤዛችንን. "ክርስቶስ የተሰጠው" ራሱ አዳኝ ነው. ራሱን አቅርቧል. " (ዕብ. 7:27) ሰጠው

"(7ላትያ 1: 4). ሁኔታዎች በዘፈቀደ የመረጡት ሀሳብ መስቀልን ችላ ይላሉ. ምንም አይደለም

ከአዳኝ ስርዓት ሥራ ጋር ሳይገታ የመዳንን ሁኔታ ከማድረግ ይልቅ የመዳንን ሁኔታ ከመስጠት የበለጠ ነው.

God became man - Jesus of Nazareth

ኢየሱስ ለማዳን ያደረገው ነገር እንግዲያው ለመዳን ምን ማድረግ እንዳለበት ይወስናል. ከኃጢአተኞች የሚፈለግ ምንም ነገር ከክርስቶስ ደም ጋር ካልተዛመደ የኃጢአት ስርዓት ሊሆን አይችልም. ለምሳሌ እምነት ምንም የመቤ and ት ኃይል የለውም; የክርስቶስ ደም ግን ታዳጊ ነው. እምነት የመዳን ሁኔታ ነው ምክንያቱም በመታመን ወይም በክርስቶስ ደም ላይ የተመሠረተ ነው. (ዮሐንስ 3: 16 እና ሮሜ 3 25 ን ተመልከት.)

Christ became the sin offering by His death

God raised Christ from death back to LIFE

Christ returned to Heaven to intercede for us

ይህ ሰው በእግዚአብሔር በተሰቀሉት የአምላክ ልጅ እንዲያምን ይጠበቅበታል.

All the above

ዮሐንስ 3: 16 ይህንን ያስተምረዋል. "እግዚአብሔር አንድያ ልጁን በእርሱ የሚያምን አንድያ ልጁን እንዲድኑ ዓለምን ወደአልፎ. እግዚአብሔር የሰጠው ልጁ ነበር. ነገር ግን ወልድ በመስቀል ላይ ከፍ ከፍ ማድረግ ይገባዋል. ወልድ ስለ ኃጢአታችን ሞተ. ስለሆነም ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ማመን ብቻ አይደለም. ኃጢአተኛውም በተሰቀለበት ወልድ ማመን አለበት. ያድጋል የሚያድነው እምነት ለማዳን በሞተው ልጅ

True

ውስጥ መሆን አለበት. - እግዚአብሔር በደሙ እምነት ስርዓት ነው "(ሮሜ 3 25). ክርስቶስ የእኛ ነው

False

Feeling really sorry

Leads to salvation

Causes one to change from their selfish sinful life to God's way of life

Same as salvation

λμ\ΗληΓε λη. "dλῆ nRn 2: 10-11) μ\> dλ>μ>:φ Νmμ Ημ\β+φλ.

mμφ予 Ρμ | 予 λ9 Ρςm)十岁 λη | 小βφc Ρβ | 予 D黑 μ\ΗληΓεβμ\η; 四d予 | 小λ>黑μ\ηλ白 | 小

Νhcn早nμ λ>黑 λ>s 巾小飞小λ>黑飞小 卜卜jd μ | 予 Ρ\jd> Νhcn早n μ | 予 Ρ\jd> | 小 mμφ予 λβqμ λμμ μ>μ 叨μ> Ρd小μ

3. 小&j λ>s 巾小d叨μ> μ> 四sμ\ λdη予?

3. λ>s 巾小 c四> >n木 叨叫n予 λn&d2 P 「 | 小 c四>s> | 小?

4. λPΓn 飞小 λθ λ焉; 叨 「 卜> λ>s 巾小 λ焉 | 予 n叨叫\c\ 叨卜 n叨卜 λdn&d2 | 小

- True
- False
- believe Christ died as our sin sacrifice
- put trust and reliance upon as sin offering
- both
- It is not necessary
- A command therefore it must be obeyed
- Repenting is an act of a change in attitude and life

True

False

5. λ巾 λφ巾 λ> 黒四予吊λ Dβ四 叨 「> 巾βqcn甲予四 Dβ四 βφc 巾β n 「 | βφc巾> d叨mPφ 四> mφ四 βqζφλ 巾λ巾 dβ λ四 | 予 λ>&mλ巾予 &巾黒岁 λd叨 「>?

No



λ99予 四b6\$ 7
叨 「> λd巾苜小

λ>s 巾小 巾dR dβ n叨d孔予 Dβ四 n四巾干予 βλφ 巾小y巾nm 巾叨m四mm 叨m四φ予 叨n9D> λd巾予?

叨λ巾 λ甲 P巾λ β叨nd岁λ λ9四 λ | HU 四h>巾早吊 λ>禺>s 四h>巾早吊 9苜小
"叨m叨φ" 十巾木 P十十ζ巾叨小 P巾λh岁 巾λ 叨mmc 四d予 | 小

m四φ予 卜λ 2h "叨mdφ" Dβ四 ">cn" 四d予 | 小

叨H巾巾中d予 巾木吊予c叨甲吊> i 巾mβ吊d 巾 | 巾c巾> βU H叨9巾小> 叨巾 巾叨巾 }>θ巾巾λ βU P巾λs λ巾η四

巾叨木\$ φ&n 虫>虫 巾nm巾巾四> 四d予 | 小? P巾λh巾d予 P叨白y\$ φ&n巾d予 叨H巾巾 巾d予 "叨m叨φ" 四d予 叨m巾 四d予 | 小

巾m巾φ吊治 dβ P巾βdc i h巾> "d四m叨φ, λm6, λm叨φ" λd.

m>η6巾 四四四 | 予 "Cocklode to" > d四巾十予 "巾巾 巾叨巾 λcmη."

i sλλ9 nn予 λ>黒 "四m巾予" β巾dR巾小.

P十苜β Jhm甲吊 λ>s λn&d2 | 巾c吊d λ>&巾. P叨\$叨巾小 Pλ&n n禺> \木\$ λ9 PH}> φ> P>叨巾c 虫>虫 P巾λh | 巾c
Pλ&n n禺 巾黒6i 甲吊 巾巾巾巾小巾λ 叨m四书 四四四dh | 小 巾十苜β四四P "P巾λh岁 巾λ" "i ζ巾 λ9" P "巾λh岁 巾λ"

d四四四dn P巾巾巾 P巾λh岁 巾λ | 小 λ | HU巾d早吊 η巾小> 2h P巾λmφ巾予 P十dP 予c个巾吊 λ巾甲予. λ巾λ巾λ巾c dm四φ予
λ>&兜nζ巾c P巾巾巾 P巾λh岁 巾λ 6>予H, Dβ四 i &n, 治: n叨m叨φ βλφ 巾m四φ予 n叨m叨φ βλφ 叨m叨φ 巾βλφ
IV6苜小> β巾十λ | 巾c

2. 叨木\$ φ&n 四nζ盆

λ>s P叨木\$ φ&n 予λHH d叨禺予 P十兜d巾 叨>n巾 n0巾黒\木s 巾四 | 9θc P巾λ叨dh右予> 四>巾吊 四m9予 | 小

巾λ | 巾 dβ 巾木吊 四>巾吊. P巾d予> 予c个四 λ>悬予 λ>四6d>. m四φ予 四> λ>黒巾&λ巾 ληβ巾 巾λ9 叨木\$ φ&n 四> λ>黒巾λ λ>黒巾9巾c
λη 巾λ: -

hcn早n λ>黑 卍j> λ>黑十 | n杰λ, 〇λ〇右 hnc λ四η | 予 λ>& 卜 〇βD予 λ&n | 予 小nm i 6卅&β吊d 卜. n卯右Jc ληζ> n [>> λ岁 P勺mλ予 〇甲吊 λ>s> [> βu> λsα〇 n早 | 干吊> λ>〇〇d>9. P卯十j 小 n勺mλ予 十&m早λ9.

hcn早n nhcn早n Jc n卯予>: hcn早n n卍j> 十 | w n [| 黑卍卍四dHdd四 λ>禺卯予 nλc卅Jc λ>黑四>qc λ9四9d>. 卯予 nλ>叫&u 〇λ卅 dβλβ [> 四 卯予 nd 卯十: λ>s 2h &λ卯 d勺mλ予 卯早λλ; 叫> u}j 小 P [| λβD予

dλ卍Hλη九c βq6λ. λ>& 卜 黑卍卍 d勺mλ予 λ>黑 卯小吊 卜: 叫> 〇hcn早n λP卅n 〇飞j小吊> [9吊 卜 dλ卍Hλη九c λ}φ> λ>黑 [9吊 卜 6η吊 卜> ληη (. ndHu, 四昂早节> λ>s予 小H 卜 勺mλ予 〇叫吊 卅小 | 予 小nm λ>&〇H λβ\$φ& (四 6: 1-12)

λ>s i m叨φ i | 叫6苾小 P卍〇〇 λ>s 4β | 予 φ卯吊 λ卜?

λ>黑Hu 4β | 予 φ叨c λ>禺d λc四>四 λc四>四

To. λ>禺>: 吊 "〇λη 〇Dλs9 〇叨>&n φ&n n四 λm四电λd 卜"

λ>禺>: 吊 λ>&u βd 卜: - "〇λP卅n n四 λm四电λd 卜."

To nλ | Hu 叨ηηλ λ>禺>: 节: - "d勺m)予 ncP予" Dβ四 "d勺m)予 ncP予 λ9 P

叨>&n φ&n. " λ>禺>s 卅甲吊 〇λ>s 2h" 〇λ>s 2h "〇λ>s 2h" 〇λη "P卍d小" 〇λη "n四" 〇λ〇右 n四 λm四φφλ

λ 〇 "λ9 〇叨ηηλ 四" 〇叨>&n φ&n n四 ". λ>s 卅小 十m四吊 λnn卍m叨φ sζn

四>四 λR | 〇c λ>&9〇c 四sζ〇 βm〇φη甲j小 ηd小 λ四 卜四

四> λ黑ζ个 λ>黑 [| λ9 c四> λ>黑十m叨书 βζ&

1. Pη} 卅小 n四 〇叨mφ四 λ>s φ叨c> 〇叨s〇四 〇jLd 卅小 n四 λ>s | 〇c 叨IV6予?

Asuccessions λP卅n λj>>予> λjvm十j 小 nλP卅n n四 〇n十φc jLd 十λ四6予 i D〇& λ予 卜四 | 〇c | 〇c 叫> λ>禺>s 2h 名mcn λ>禺>s 2h βu>> φ叨c 〇叨9〇c βD〇禺λ (木φ. 9 40).

卅甲吊 hcn七jq吊 〇λP卅n n四 β8λR 叫> βu>> φ叨c 卜λ2h λβ黑卍λ四 (木φ. 4 23-30).

nnλm> P十n9D | 小 〇λP卅n n四 | 小 (卜中n 2446,47) βu 四d予 叫> λ | Hu 中d予 予hhd岁 d叨 [> 卜λ 2h d叨n〇h 卜λ 2h 叨黑〇四 λd〇苾小 四d予 λβ黑d四.

四四黑c〇j 〇c 卜 卜 〇λP卅n n四 (吊dnβn 3 17) βu 四d予 中d右 卜λ 2h 叨黑〇〇四 λd〇予 四d予 λβ黑d四

Ans 〇λj | 右, λ>s 卅小 i m叨φ λ>s P中d予 φ叨c i 〇λ λ>黑卍〇〇 叨木\$ φ&n λ}n十四 (四

2. P叨木\$ φ&n m四φ早吊 四ηj 甲吊 小nm λ>s 4β | 予 十叨ηηβ φ叨c λ十卅m四-

P四古甲n 28:19 - "Pλ〇予>9 PDλs9 P叨>&n φ&n> n四"

P木φc)予 IV6 2 38 - "" EPI "〇λP卅n hcn早n n四"

P木φc)予 IV6 8:16 - "〇飞j 小 λP卅n n四"

〇木φc)予 IV6 10:48 - "〇 小nm 〇飞j 小 n四"

P木φc)予 IV6 19: 5 - "〇飞j 小 λP卅n n四" P卍d小> n四 "

3. "〇n四 n四" 四> 四d予 β予dλ?

小β: - "Πλ>s 巾小予λHH9 ΠI\λm> 驷h>}予 Pλc巾> 驷h>}予 λ)n+φDφ | 小"
Pullit 木十小 - "D黑 勺βλ ... 十\βq ... λ驷 | 予 ... 几+巾η"

The "

P e. \$吊 - "D黑 几予 0d几予 | 予"

m)电甲吊

